

የሴራዎች ሁሉ ሊቅ - ኤርትራዊው በረከት ሰምዖን መደሳው ግዛው

አንዳንድ ሰዎች መንፈሳዊነታቸውንም ሆነ እውቀታቸውን ለአለም ሊያበረክቱ ይወለዳሉ። አንዳንድ ሰዎች አርበኛ ሆነው ይወለዳሉ። በጣም የሚገርመው አንዳንድ ሰዎች መከራ ለማምጣት ሲሉ ብቻ ወደዚህች ዓለም መምጣታቸው ነው። አዶልፍ ሂትለር እስራኤላውያንን ለመጨረስ ሲል በክፉ ቀን የተረገዘ ዓመጸኛ ነበር። ኤርትራዊው በረከትና ጓደኞቹ ደግሞ አማራውን ለመጨረስ በክፉ ቀን የተጸነሱ ግፈኞች ናቸው። ድሆች አማሮች ምን ፈረደባቸው? እግዚአብሔር ለምን ይህን ለኤርትራውያኑ በረከት ስለታም ወይም አሳልፎ የሰጣቸው?

በረከት ለስላሳ ቆዳ አለው። በረከት ለስላሳ ምላስ አለው። በረከት ትህትና ይችልበታል። በረከት የተቸገረን ይረዳል። እነዚህ ሁሉ የኤርትራዊውን በረከት ክፉት የሚደብቁ ማስመሰያ ናቸው። በረከት እየሳቀም በቁም መግደል ይችላል። ገና ከጠቀቱ ያልተጠራጠሩት ኢሕአፓዎች እውስጣቸው ባቀፏቸው የሻዕቢያ ተላላኪ ኤርትራውያን ምክንያት ንፋስ እንዳናወጠው ፍሬ እየረገፉ አለቁ። በተለይ ደግሞ በረከት ከሻዕቢያ ጋር ተባብሮ ኢሕአፓ ውስጥ የነበሩ አማሮችን ሲያስጨርስ ከጥቂቶች በቀር አብዛኞቹ አልገባቸውም ነበር። በረከት ከወያኔ ጋር ተባብሮ ሲያበቃ ጥቂት የሱ ብጤ ግፈኞችን በበቀል አስተባብሮ አማሮችን፣ ሕጻናትን እርጉዞችን ጨምሮ በወለጋ፣ አርሲ፣ ሐረርጌ፣ ባሌ፣ ወዘተ በሕይወት ሳሉ ወደ ገደል እየተገፈተሩ በስቃይ እንዲሞቱ አስፈረደባቸው። አማሮች በረከት ባስተባብሯቸው ግፈኞች እየተገፉ ጉራፈርዳ ከመሳሰሉ ደቡብ ኢትዮጵያ ቀጠናዎች በግፍ ተባረሩ። ዛሬ ደግሞ አማሮች በኢሉባቦር በቀትር ጸሃይ በገጆራ እየተጨፈጨፉ ነው።

አንዳንድ ሰዎች ሴራ ይዋጣላቸዋል። የኦፊሴሩንና ዴሞክራሲያን ጣፋጭ ፍቅር አደፍርሶ ባልና ሚስቱን ያጋደለው - ኦፊሴሩ - ሴራ ሲጎነጉን ማን አክሎት። ኦፊሴሩ ሁለት ሰዎችን ነው የጎዳው። ሂትለር የተዋጣለት ሴረኛ ነው። ስድስት ሚሊዮን ንጹሃን እስራኤሎች እንዲፈጁ የሂትለርን ቀልብ በጥላቻ ለውሷል። የኤርትራዊው በረከት ግን ለየት ይላል። ቁም ቋጣሪው ኤርትራዊው በረከት እያፈፀዘ፣ ቡና እየጋበዘ፣ በሙስና መሬት እያሰጠ አማራን የሚጠሉ ሰዎችን መፍጠር ይችላል። ታምራትና ሽፈራው የመሳሰሉ ጸረ አማሮች፣ አናሌ ሃውልትን እንዳስቀረጸው ተስፋዬን የመሳሰሉ ጸረ አንድነቶች የበረከት ሥራዎች ናቸው። በረከት የኢሳያስንና መለስን ገላ ከፍቶ ልባቸውን በቀል የቀባ የሴራ ቀዶ ጥገና ሊቅ ነው። ይኸው ድፍን ሃያ ስድስት ዓመት በየቀኑ በግፍ የሚገደለው አማራ፣ የሚፈናቀለው አማራ፣ በመድሃኒት የሚመክኑ አማሮች፣ መሬታቸው በመርዝ ማዳበርያ የሚቃጠልባቸው አማሮች፣ በየመንደሩ መኖር እንዳይችሉ ተደርጎ የሚዋከቡት አማሮች ቁጥር ሂትለር ከጨረሳቸው ስድስት ሚሊዮን እስራኤሎች በልጧል። አዎ፣ በረከት ሁለት ሰዎች ካጋደለው ኦፊሴሩም ሆነ ስድስት ሚሊዮን ጂዊሾች ካስፈጀው ሂትለር በላይ የተዋጣለት ሴረኛ ነው። የዚህ ዓይነቱን ሴራ ራሱ ሰይጣን እንኳን አያውቀውምና መቼም እግዚአብሔር የበረከትን ክፉ ነፍስ ከሌሎች ኃጢአተኞች ጋር እንኳን የሚደባልቅ አይመስለኝም።

የሴራው ቀዶ ጥገና ሊቅ በረከት ክፉ መንፈስ ውጤት ኢሕድን - በእውነተኛው ኢትዮጵያዊው ቀዶ ጥገና ሊቅ አስራት ወልደየስ ብርቱ መንፈስ ውጤት መአሕድ ቢንገዳገድምም እንኳን ገና አልወደቀም። ሴራው በርትቶ አማራውን ከመፍጀት አልፎ ክፋቱ ከዳር እስከ ዳር እየተላወሰ ለዘመናት አብሮ የኖረውን አሮሞውንና ሶማሌውንም አናክሷል። የአማራውና አሮሞው ሕብረት ዳግም ነፍስ መዝራቱ ያስቆጨው የኤርትራዊው በረከት ታማኝ ሎሌ ጌታቸው ረዳ ያልተረዳው መንፈሳዊ ገገር አለ። ጊዜ ይውሰድ እንጂ የክፉ ሰዎች መንፈስ ቀስ በቀስ በደጋግ ሰዎች መንፈስ ተመቶ የመገንደቡ አይቀሬነት ለባተሌው ጌታቸው ምስጢር ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ያያል። የአማራውና የአሮሞው ዋይታ

እግዚአብሔር ዘንድ ከላይ ከጸባዖቹ ደርሷል። የሥራ መልቀቅያ ወረቀት አስገባም አላስገባም - የኤርትራውን በረከትን ጎሊና ረፍት የሚነሳው የድሆች ሙታኖቹ ድምጽ ነው።

የሆነስ ሆነና አሁንስ ቢሆን አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች ኤርትራውን በረከት የመሰሉ ሴረኞች ተሽከመው ይሆን አብረው የሚያዘግሙት? በትህትና አነጋገር፣ በእርዳታ፣ መልካም በመሰለ ጸባይ ሳይደለሉ አሁኑኑ ራሳቸውን ቢመረምሩ ይሻላል።

የኤርትራው በረከት ስምዖን መንፈስ ያንዲት ትንሽዬ እንሰሳ ልጆችን ለመዋጥ ወደ ጉድጓድ ተሰቦ እንደገባ እባብ አስፈሪ ነው። ከሩቅ ሥፍራ በአፏ ምግብ ይዘላቸው የመጣቸው እንሰሳይቱ እናት ያልጠበቀቸው አደጋ ገጠማት። ልጆቿን እንዴት ታድን? ወደ ጉድጓዱ ከገባች እሷም ትነደፋለች። እጣዋ እውጭ ሆኖ ማልቀስ ብቻ ሆነ። ወገኖቹ አይዟቸው። እግዚአብሔር አይተወንም። ሃገራችን በየዘመናቱ ከገባችበት ማጥ የሚያወጣት እግዚአብሔር አሁንም አለ። የአማራውና ኦሮሞው እናቶች ደም - ደመ ከልብ ሆኖ አይቀርም። የአማራውና ኦሮሞው ሕጻናት ዋይታ ከንቱ አይሆንም። እግዚአብሔር በኤርትራው በረከት ስምዖንና አስልጥኖ በሥሩ ባሰለፋቸው ታላላቆቹ የዘመኑ ሴረኞች ላይ ፍርዱን ሳይውል ሳይደር ያሰማናል። እንደየ ኃይማኖታችን እንጸልይ።

ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች፣ አሜን።